


ቡዙ ስራ አለባችሁ ?

የሚከፈላችሁ በሰዓት ነዉ በምታጸዱበት ስራ ብዣት አይደለም።
አለቃችሁ ወይም የምትሰሩበት መስራያቤት በቀን 8 ሰዓት መስጠት አለባቸዉ። በህግ
መሰረት 10 እና 30 ደቂቃ እረፍት ግዴታችሁ ነዉ።

እረፍታችሁን በህግ መሰረት እንደዚህ ዉሰዱ



ስራችሁን በሰዓት መጨረስ ሲያቅታችሁ?

ስራዉን መጨረስ ካቃታችሁ መስራያቤታችሁ ግዴታ ነዉ የሚያስፈልጋችሁን እርዳታ መስጠት። የመጨረሻ 10 ደቂቃ ሲቀራችሁ አስቀድማችሁ ለአለቃችሁ ተናገሩ

አለቃችሁን ካናገራችሁ በታላ መፍትሔ ከሌለ?

በአቅማችሁ የምትችሉትን ያህል ስራችሁን ለመጨረስ ሞክሩ



opeiu8/afl-cio


ጥያቄ ካላችሁ በዚህ ስልክ ደዉሉ
(206) 448-3748
www.seiu6.org Facebook @SEIU6.

Problem with Workload?

You are an **hourly** employee. You work by hour, not by floor or by building.

Your employer should provide you an **8-hour** shift. By law, you must take:
two 10-minute breaks and **one 30-minute lunch** break.

Take your breaks. They're protected by law.



Having Trouble Finishing Your Work?

It's your employer's job to provide you with clear expectations. It is your job to communicate to your employer if you're having trouble finishing your work.

If you feel you have too much to finish per shift, **notify your supervisor or foreman on your last 10 minute break.**

Still Having Trouble?

If you've asked your supervisor/foreman for help and the issue continues, **contact our union.** Our union can help to clarify expectations or to resolve problems.

Your job is to do the best you can in 8 hours while taking your lunches and breaks. Do not work through your lunch or breaks. **Do not work for free.**



opeiu8/afl-cio

Questions? Get in touch with our union.
Call 206-448-3748. Visit us on the web at
www.seiu6.org or Facebook @SEIU6.